



የኮቪድ-19 አፈ ታሪኮች እና እውነታዎች


የመረጃ ምንጮች: Center for Disease Control, Avera Health



SD VOICES
FOR PEACE
(605) 782-9560
sdvpeace.org

አፈ ታሪኮች

እውነታዎች



ኮቪድ-19 ይዞኝ ስለነበር ፣ ክትባቱን መውሰድ አያስፈልገኝም።



ብዙ የቫይረሱ ዓይነቶች ስላሉ እና በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ መልሶ ላለመያዝ የሚይስችል አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ስለሚሄድ፣ ቫይረሱ ይዞት ቢያውቅም የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ በጥብቅ ይመከራል።



ክትባቱን ከወሰድኩ በኋላ ጭምብል መልበስ አያስፈልገኝም።



ክትባቱን ቢወስዱም ማህበረሰብዎን እና ሌሎች ክትባቱን ያላገኙ ሰዎችን ለመጠበቅ ሲባል ጭምብል ማድረግ አለብዎት። እንዲሁም ቫይረሱን ለሌሎች ማስተላለፍ ይችላሉ ይሆናል።



የ ኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ አይደሉም - በቁ ምርመራ ሳይደረግ በፍጥነት የተዘጋጁ ናቸው።



የኮርና ቫይረስ በዓለም ዙሪያ ከባድ ተፅእኖ ስላስከተለ ከመንግስት እና ከመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ፈጣን ምላሽ ያስፈልግዎታል። ይሁን እንጂ ክትባቱን ለማዘጋጀት የሳይንስ ሊቃውንት ፣ የመንግሥት ባለሥልጣናት እና የመድኃኒት አምራች ኢንዱስትሪዎች አስፈላጊውን የደህንነት ጥንቃቄዎች እና መደበኛ የሙከራ አሰራር ስልቶችን ወይም ፕሮቶኮሎችን ሙሉ በሙሉ ተከትልዋል።



ክትባቱን ከወሰድኩ የግል መረጃዎቼ በሙሉ ለማንም ድርጅት ፍጆት ይጋለጣሉ፤ በተለይም የመኖሪያ ፍቃድ የለሌኝ ስደተኛ ከሆንኩ።



ሲዲሲ እና የጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ ድርጅቶች የግለሰቦች መለያ መረጃዎችን በሚስጥር የመያዝ ግዴታ አለባቸው። በመሆኑም እንደ ኢሚግሬሽን ይሉት ማእከላት ለማንኛውም የፍትሐብሔር ወይም የወንጀል ክስ ተፈጻሚነት ሊጠቀሙበት አይችሉም።



ክትባቱን/ቶቼን ለማግኘት መክፈል ፣ የኢንሹራንስ ማረጋገጫ ማሳየት ፣ ወይም የዜግነት ማረጋገጫ ማሳየት አለብኝ።



ሁሉም ሰው ክትባቱን የመቀበል መብት አለው - ስደተኞችም ጭምር! ለመከተብ የህክምና ኢንሹራንስ ወይም የዜግነት ማረጋገጫ እንዲያሳዩም አይጠበቅዎትም። አንዳንድ እንደ ሃይቪ ፣ ዋልማርት ወይም ዋልግሪንስ ያሉ ድርጅቶች ግን የአገልግሎት ክፍያ ሊያስከፍሉ ይችላሉ። ሆኖም አንዳንድ ሆስፒታሎች ክትባቱን ያለክፍያ እየሰጡ ነው።



ክትባቱን መውሰድ ለህመም ወይም ለበሽታ ይዳርገኛል።



ከመጀመሪያው ወይም ከሁለተኛው ክትባት በኋላ የኮቪድ ክትባት የወሰዱ ሰዎች የክትባቱ ተጓዳኝ የሆኑ መጠነኛ የራስ ምታት ፣ የአጥንት መገጣጠሚያ ህመም ፣ ድካም ፣ ትኩሳት ፣ ብርድ ብርድ ማለት ፣ የጡንቻ ህመም፣ በመርፊ ቦታው ላይ እብጠት ፣ መቅላት ወይም ህመም ሊሰማቸው ይችላል።



የ ኮቪድ-19 ክትባቶች መሃንነት ወይም ፅንሰ ማስወረድ ያስከትላሉ።



የኮቪድ-19 ክትባቶች ከመሃንነት ወይም ፅንሰ ማስወረድ ጋር አይያያዙም። እንዲሁም መካኒካል የሚያመጣ ሌላ ክትባት አለ የሚልም ማስረጃ ፍር ስለማያውቅ ፣ ይህ እውነታ በኮቪድ-19 ክትባት ላይ ይቀየራል ብሎ ለማመን የሚያስችል ሳይንሳዊ ምክንያት የለም።



የ ኮቪድ-19 ክትባቶች ዲ ኤን ኤ ወይም የተፈጥሮ ማንነትን ይቀይራሉ።



የኮቪድ-19 ክትባት ከሰውነትዎ ዲ ኤን ኤ ጋር የማይገናኝ እና ኤም አር ኤን ኤ ከሚባል ነገር የተሰራ ነው። ኤም አር ኤን ኤ ሥራውን ከጨረሰ በኋላ በሰውነት ሴሎች አማካኝነት ተሰባብሮ ይወገዳል።



የ ኮቪድ-19 ክትባቶች የተሰሩት የፅንሰ ህዋስ በመጠቀም ነው።



የፋይዘር / ባዮኤንቴክ እና ሞደርና የተባሉት የኮቪድ-19 ክትባቶች ከፅንሰ የተወሰዱ ህዋሳትን እያካትቱም ፣ እንዲሁም የፅንሰ ህዋሳት በሁለቱም የክትባት አዘገጃጀት ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ አልዋሉም።